

!ባንድነት አንዳንድ ቀላል ያለ ምግብና መጠጥ እናዘጋጅ እንደ ቸኮሌት ኳሶች፣ የፍራፍሬ ሳህን ወይም የተቆረጠ ኪያር የመሳሰሉ ምግቦችን አብረው ማዘጋጀት ይችላሉ። የጨዋታ ሊጥ በመጠቀም “የማስመሰል” ምግቦችን ማዘጋጀት እና በቤት ውስጥ ላሉ አሻንጉሊቶች ማቅረብ ይችላሉ።

...ጨዋታ:- አያቴ ኩኪዎች ነበሯት ሴት አያቴ ገንፎ ሰፍ (Grandma made porridge)” የሚለውን ጨዋታ ያውቃሉ? “ልጁ ኩኪዎች ነበረው (The “child had cookies)” በተመሳሳይ መንገድ መጫወት ይቻላል። ህፃኑ እጁን ወይም እጁን ከፍቶ ወላጁ መቁጠር ይጀምራል:- “ትንሹ ወንድ ልጅ/ልጃገረዷ ኩኪዎች ነበራት እና አንዱን ለሴት አያቴ (አውራ ጣት በመያዝ)፣ እና አንዱን ለአጎቴ (ጠቋሚ ጣትን በመያዝ) ወዘተ ሰጠች። እና ስለዚህ አንድን የቤተሰብ አባል ለእያንዳንዱ ሰው ?በመመደብ ጣቶቹን ይቆጥራሉ። የመጨረሻውን ኩኪ ለማን ይሰጣሉ

Pinterest

[Pinterest – እደ ጥበቦች፣ መዝሙሮች እና እንቅስቃሴዎች በመቅመስ የሚፈልግ ማን ነው? \(Who wants to taste?\)” ገጽ በ Sifriyat Pijama በ Pinterest ላይ](#)